


ወካና




- ✍ Ursula Nafula
- ✉ Vusi Malindi
- ☞ Mezemir Girma
- 💬 Amharic
- 🔊 Level 2





መንደረሰ በተ ፊገና ነበረባት፡፡ ወሃ ከበኩ
ለመቁቅት ጽሑፍ ስልፍ እንስላፍ ነበር፡፡


በኢትዮጵያ የሚሰጠኝ ታማዎች እንጠቀቅ
ነበር::




አንድ ተቋማች እና ስራውን




በዚ ለዚህ ተምህርታቸውን የቃልጠና ነበር::




ወጪኑ ሲታች በሌሎች መንደሮች ወሰጣ
በሰራተኞች ያገለግለ ነበሩ::




ገኘሽና ወንድና ልማት በየሰራተኞች እየዘረዘሩ ስዕስላዊ
ለሎች ደንብ በሰው ማስ ላይ የገለግል ነበር::




የፌስ በኋደሰ ቅጥር ቅናሽ ወረቀት በየአጠቃና
በየዚህ ለይ ይገመገል ነበር::



ሰዋችን በጣንቀቁ ጉዳለት የተጠለ ስርዓቶች
ደቆጂዎችው ነበር::



አንድ ቅን ወሂዣ ቅመና የወሂኑ መያዝዎችናን በደ
ቀሩ::




አብቱ አዋጅ በመንደር ስብሰባ ላይ አንዳገኝ
ለመቅረቻቸው ካበት ቤት ዘሩ::





ሰዋች ከኋይደ ትልቅ ሆኖ ለር ተቀምጠዎ ያዳምጠ
ቻመር::





አበቱ ቴዎስቶ «እናዕሁን ፊገዚቻንን ለመፍታት
በጋራ መሰራት ይኖርባል» እለ::




ገናድ ላይ የተቀመጠው የስምንት ዓመቱ ዓመቱ
ቁጥር «እኔ በማሻሻል እረዳለሁ» ስል ተናገሩ::

አንድኑ ማኅያም «ስተቶች ከኋር በርሃን እና መዘመኑ
ለይ መሰማሩት ይችላለ» እሉ::





ለለ ስዕም ተነስና «እኩ ወንደች ጉድጊዢ መቆሂር
እንቻለለን» እለ::



ԱՐԵՒԹՅՈՒՆ ՈՂԻՆ ՀՐԱՄ «ԱՀԹՈՒԹՅՈՒՆ ԹՓՔԸ
ԵԶՇՈՆԸ» ՈՎԱԼՆ ՖԵՄՆԱ: ԻԱՅԻՆ ՓԴ ՀՐԱՄ
ՔՊԱԾՄՈՒՆ ԼԹՎՈՒՆ ԱՌԴՆ ԱՆԴՆ ՀՄԸԸ:



Storybooks D.C.

global-asp.github.io/storybooks-dc

ወካና

Written by: Ursula Nafula

Illustrated by: Vusi Malindi

Translated by: Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by **Storybooks D.C.** in an effort to provide children's stories in DC's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](#).